


# ዜና ደብረ ጽዮን ቤተክርስቲያን በዕለተ ሰንበት ጳጳሱን 3 ቀን 2005 ዓ.ም



የካንጋራውን ሕግ ያረቀቀው፣ ለዚህ ሁሉ ችግር መንስኤ የሆነው፣ የካንጋራው አካውንታት አድርጎ ራሱን የሸመና አራሱን ብቻ የሚዳምጥ በየጊዜው የተሳሳተ መረጃ በመስጠት ግራፍሚያጋባው አቶ ጌታቸው በሻህውረድ።

## አርስተ ዜና

እነጌታቸው በሻህውረድ አዘውትረው ቤተክርስቲያን የማይመጡትን፣ የእስልምና ተከታዮችንና ሌሎችንም የተሳሳተ መረጃ በመስጠት ቤተክርስቲያኑ ሊከፈት ነው። አቡነ እንጦንስ ለወያኔ ሊሰጡት ነው። በሚል ማደነገሪያ በቁጥር በዝቶ ለመገኘት ያደረጉት ድራማ በኢትዮጵያ ባንዲራ ተሸፍኖ ዋለ።

## የዕለቱ ዜና በዝርዝር

የርዕስ አድባራት ሎንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ህንጻ ወደ ግል ይዞታ እንዲሆን በረቀቀ ስልትና የሃይማኖት ተቆርቋሪ መስሎ የእምነቱን መሠረታዊ ህግና ሥርዓት በማፋለስ የቤተክርስቲያን መንፈሳዊ አገለግሎት በአመጽ በማቋረጥ ቤተክርስቲያኑ ከአምስት ወራት በላይ ያዘጉ እነሻለቃ ማሞና እና አቶ ጌታቸው በሻህውረድ የሚመራው የአማጺ ቡድን የቤተክርስቲያኑን ጉዳይ ወደ ፖለቲካ በማስጠጋት የእስልምና ተከታዮችን ጭምር ቅስቀሳ በማደረግ የኢትዮጵያ ስንደቅ አላማን በረጁም ዘርግቶ በመጋረድ በቤተክርስቲያን ጋቢ ውስጥ ሰልፍ አድርጎ መዋሉ ተረጋገጠ። ሰልፉን በመባረክ የመሩት በአቶ ዘላለም ተሰማ(የግንቦት 7 ንቅናቄ) የተሾሙት ቄስ በርሃኑ መሆናቸው ታውቋል። አማጽኑ በተቻለ መጠን አማኝ መስሎ ለመታየት ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ ቢሆንም ቤተክርስቲያኑን ያዘጉት የህጻን ልጅ ክርስትና ስራዓተ ጥምቀት እየተከናወነ ባለበት፤ ካህናት ቅዳሴ ለመግባት ተዘጋጅተው ጽሎተ ኪዳን በማደረስ ላይ እንዳሉ መሆኑን ለጉዳዩ ቅረበት ያላቸው ምዕመናን ገለጸው አሁን እነ ሻለቃ ማሞ የሚሰሩትን ድራማ «የቀበሮ ባህታዊ በበግ መሐል ይጸልያል» በማለት በምሳሌያዊ አነጋገር በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ገልጸውታል።

ከዚህ ጋር በተያያዘ መለኩ አንዳንድ አዘውትረው ቤተክርስቲያን የማይታዩ ምዕመናን ግራቆኙን ቀርበው ሳያነጋግሩና ሰነዶችንም መርምሮ በመረዳትና እውነቱን ከማወቅ ይልቅ የቤተክርስቲያኑ በእንግሊዝ ሀገር ከአስር አመት በላይ ህጋዊ ከሆነ የቻሪቲ ኮሚሽን አስትዳደር አስወጥተው በድብቅ ጎላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ አድርጎ በማስመዝገብ ሕንጻ ቤተክርስቲያኑን የግል ሀብትና ንብረት ለማድረግ የሰሩት የረቀቀ ሴራና ስውር አላማ በካህናት፣ ቅንነት ባላቸው ምዕመናንና በወጣት ሰንበት ተማሪዎች ህብረት አልሳካላቸው ሲል፤ እነ አቶ ጌታቸው ጉዳዩን ከፖለቲካ ጋር በማያያዝ ወያኔ ሊወስደው ነው። በሚል ቅስቀሳ በቁጥር በዝቶ ለመታየት አወናብደው ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመጡ ከማድረጋቸውም በላይ የእስልምና ተከታዮችና ሌሎችም ለቤተክርስቲያናችን ሰላማዊ እንቅስቃሴ ጤናማ አመለካከት የሌላቸው ክፍሎች በቤተክርስቲያኑ ግቢ ውስጥ እንደዋሉ የዜና ወኪላችን አረጋግጧል።

በተጨማሪም በእነሐቶ ጌታቸው የሚመራው ቡድን ከአዲስ አበባ የመጡትን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ሊቃነ ጳጳሳትን የሰሜን ምዕራብ አውሮፓ ሊቀ ጳጳስን ጨምሮ ሦስቱንም አባቶች ማሪወት ሆቴል Mariotte Hotle ተከራይተ አነግሯቸው እንደነበረ ጠቁመው፤ በአቶ ዘላለም ተሰማ የተሾመውን ቄስ አለቃ፤ እራሳቸው የመርጧቸውን የሰብካ ጉባዔ አባላትንና የካንፓኒ ረቂቅ ህግን ተቀብላችሁ አጽድቁልን እና እንቀበላኃለን በማለት ጥያቄ አቅርበው እንደነበረ ጠቅሰው፤ ጳጳሳቱም የእናንተ አሠራር የቤተክርስቲያኑን ሕግ የተከተለ አይደለም ያረቀቃችሁት ሕግም የቤተክርስቲያንን ህግ የሚያፈርስ በመሆኑ ተቀባይነት የለውም በማለት መለስ እንደተሰጣቸው አስታውሰው፤ «ዛሬ እባካችሁ ታረቁ አንድ ሁኑ ብለው በመለመናቸው» ምክንያት ቤተክርስቲያኑን ከፍተው ሊገቡ ነው። በማለት የእምነቱ ተከታይ ያልሆኑ ሰዎችን ጭምር ሰብስቦ የኢትዮጵያ ባንዲራ ዘርግቶ ከፓለቲካ ጋር አዛምዶ በቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ማሳደም እጂግ በጣም አሳፋሪ ታሪካዊ ቅጥፈት ነው። በማለት ውስጥ አዋቂ ምንጮች ለዝግጁት ከፍላችን መግለጫ ሰጥተዋል።

ይህ በእንዲህ እንዳለ በአገልጋይ ካህናቱ በኩል ከሙሉ ጽሎትና መንፈሳዊ ተምህርት በኋላ በተሰጠው መግለጫ፤ የርዕስ አድባራት ሎንደን ደብረ ጽዮን ቅደስት ማርያም የዛሬ አርባ አመት በቅዱስ ሲኖዶስ ፈቃድ ተመሥርታ በቅዱስ ሲኖዶስና በቃለ አዋዲው መመሪያ ስትመራ የቆየች መሆኑን በመግለጽ፤ ለሰደስት አመታት ከብጹዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ጋር በተፈጠረው ቅራኔ ብቻ ስማቸውን ባለመጥራት የቆየ ሲሆን አሁን ግን ቅደስነታቸው በእግዚያብሔር ጥሪ ከዚህ ዓለም ያለፉ በመሆናቸው፤ ከቅዱስ ሲኖዶስ ያላትን አስተዳደራዊ ግንኙነት አጠናክሮ እንደምትቀጥልና በተለይም ላለፉት አምስት ወራት በቅዱስ ሲኖዶሱ ፈቃድ ከተቋቋመው የሰሜን ምዕራብ ሀገረሰብከት ጋር እንደ ማንኛውም አድባራት በቅርብ ስትሠራ የቆየች መሆኑን ለተሰበሰበው ምዕመናን መግለጫ እንደ እንደተሰጠ በሰፊው የተገኘው የዜና ወኪላችን ዘግቧል፤ በተጨማሪም ቤተክርስቲያንን ወደግል ካንፓኒ በማስመዘገብ ህንጻው በግል ኑብረትነት ይዞታ ለመያዝና ቃለአዋዲውን መመሪያ በመጣስ የተፈጠረው ወዘብ ጉዳይ ቋሚ ሲኖዶስ እየተወያየ ያለ መሆኑን ለጉዳዩ ቅረብት ያላቸው ወገኖች አረጋግጠዋል።

የዝግጅት ክፍላችን ሁሉንም ለማሳተፍ ባደረገው ሙከራ አንዳንድ የፓለቲካ ሰዎችን ቃለ መጠይቅ አድርጎ፤ «የእነ አቶ ጌታቸው ዓላማ በእምነት ላይ የተመሠረተ ሳይሆን የራስ ደጋፊና አጨብጫቢ በማብዛትና በማጠናከር ልክ ጥቂት አስመሳዮች የቅንጂትን የፓለቲካ ደርጅት ገንዘብ ተካፍለው እንደበሉት ድርጅቱንም እንደዚሁ ደብዛውን እንዳጣፉት ሁሉ የቡንድና የተከታይ ቁጥር በማብዛት ህጋዊ አካል በመሆን የቤተክርስቲያኑን ሕንጻና ንብረት ለመክፈል የሚደረግ ግብግብ እንጂ ድርጊቱ ከእምነትና ለቤተክርስቲያን ከመቆርቆር የመጣ» አለመሆኑን ከልምድ በመነሳት በእርግጠኝነት ቃላቸውን የዝግጅት ክፍላችን የሰጡ እንደነበሩ ዘግቧል።

በመጨረሻም ቅንነት ያላቸውን ካህናት፣ ምዕመናንና ወጣት የሰንበት ተማሪዎችን የዜና ወኪላችን በቃለ መጠይቅ ያገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው፤ችግሩ ሊፈታ የሚችለው በፓለቲካዊ አስተሳሰብና በግል ፍላጎት በመልያየትና የራስን ተከታ በማብዛት ሳይሆን በሃይማኖት ህጋዎች መሆኑን አረጋገጠው በእነሐቶ ጌታቸው በሻህውረድ በኩል እያጭበረብሩ ምእመናኑን ከማሳሳትና ግራ ከማጋባት ይልቅ የቤተክርስቲያኑን ሕጋዎች ማክበርና የሕግ ተገዥ በመሆን ለችግሩ አይነተኛ መፍትሔ ማግኘት የሚቻል መሆኑን መንፈሳዊ በሆነ ስሜት ለዝግጁት ከፈላችን ገልጸዋል።

የዕለተ ሰንበት ዜና ደብረ ጽዮን በዚህ አብቃ፤ በተመሳሳይ ዜና እስከምንገናኝ

ቸር ይግጠመን

የዜናው አቅራቢ እወነት ይበልጣል ነኝ፤ ከሎንደን፤